

## ማስታዎቂያ

መጣ! «ምጽአተ ዐማራ፣ ተገድሎና ተገዳድሎ የማያደልቅ፣ ተነቅሎ የማይደርቅ፤» በተሰኘ ርዕስ በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የተዘጋጀው ታሪካዊ መጽሐፍ በገበያ ላይ ዋለ!

መጽሐፉ፣ ከ1500 እስከ 2007 ዓም ባለው የአምስት መቶ የታሪክ ዘመን ውስጥ፣ የዐማራው ነገድ ለኢትዮጵያ አንድነትና ነፃነት ተጠብቆ መዝለቅ የከፈለውን ይህ ቀረው ያልተባለ መስዋዕትነት በዝርዝር ያሳያል። በአንፃሩ፣ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ዐማራ የሆኑ ኃይሎች፣ በዐማራው ላይ የፈጸሙትንና እየፈጸሙት ያለውን ሁለንተናዊ ግፍ በተጨማሪም መረጃዎች ያስረዳል። ከሁሉም በላይ ባለፉት 50 እና 60 ዓመታት ውስጥ በግራዘመም የዓለም አመለካከት የተለከፈው ትውልድ፣ የኢትዮጵያዊነትን በምን መልኩ እየሸሸረው እንደመጣ፣ አሁን ላለው የትግሬ ነፃው አውጭ ግንባር (ወያኔ) ዘረኛ አገዛዝ ሥልጣን መውጣት ምን ዓይነት ምቹ መንገድ እንደከፈተለትና ፣ይህም በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ዓለም አቀፍ ወንጀል ሰላባ እንዲሆን እንዳደረገው ዝርዝር መረጃዎችን ይዟል።

ይህን መጽሐፍ ማንበብ ማለት፣ የ500 ዓመታት የአገራችን የፖለቲካ ባሕል ታሪክ ምን እንደሚመስልና የዐማራው ነገድ በምን ምክንያት የፀረ-ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የጥቃት ዓላማ እንደሆነ ለመገንዘብ ከማስቻሉም በላይ፣ ዐማራውም ሆነ ሌሎች ነገዶች ተመሳሳይ ግፍ እንዳይፈጸም፣ ኅብረተሰቡ ከወዲሁ መውሰድ ያለበትን ጥንቃቄ እንዲያብሰለስል ግፊት ያደርጋል።

ምጽአተ ዐማራ፣ በሚከተሉት አገሮችና ከተሞች በሚገኙ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት መሠረታዊ ማኅበር አባላትና የትዮጵያውያን ሱቆችና ምግብ ቤቶች ይገኛል።

1. የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች፡- ዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው፣ አሃዮ፣ ቺካጎ፣ ዳላስ፣ ቴኔሲ፣ ሳንዲያጎ፣ ሲያትል፣ ሁዊስተን፣ አታላንታ፣ ሣንዮዜ፣ ላስቬጋስ፣ ወዘተ
2. ካናዳ፡- ካልጋሪ፣ ዊኒፔግ፣ ቶሮንቶ፣
3. አውሮፓ፡- ስቶክሆልም፣ ለንዶን፣
4. አውስትራሊያ፡- ፐርዝ፣ ሜልበርን፣ ብሪሽበን፣

ለዝርዝር መረጃ በሚከተለው ስልክ ቁጥር ወይም ኢሜል ይጠይቁ።

1. ሥልክ ቁጥር፡- (202) 677-0094
2. ኢሜይል፡- [gaintarbgebia@gmail.com](mailto:gaintarbgebia@gmail.com)

የመጽሐፉ የፊት ለፊትና የኋላ ሽፋን የሚከተለውን ይመስላል።

# ምጽኢተ ዐማራ

ተገድሎና ተገዳድሎ የማያልቅ፣ ተነቅሎ



የማይደርቅ፣



# በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት

ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ለመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች የሰጡት መሪ ቃል፤

«አሁንም ምንም የቀድሞው የኢትዮጵያ ሥራት ቢኖር ከጥቂት ቀን በኋላ ቀርቷልና አገራችንን እንደ አውሮፓ ሥራት ለማድረግ አሰቤ ይህንን ባንደኛ ወረቀት የተጻፈውን ደንብ ጽፌላችኋለሁና በዚህ ባሰያዝኳችሁ ሥራ ሳትጣሉ፤ ሳትመቀኛኙ በዕውነት እርስ በርሳችሁ ተሰማምታችሁ ጠንክራችሁ መንግሥታችንን መርዳት ነው።»

«እንዲህ ሁነን በሚገባ ሥራት ሕዝባችንን ጠብቀን ከያዝነው ለመንግሥታችንና ለሀገራችን ጥቅም ይሆናል። አገራችንን ሌላ አይመኘውም። እኔም እስካሁን ብደክም ሚኒስቴር መመዘኛት ቆንሲል የለበት፤ ባንድ ሰው ብቻ እያሉ አሙን እንጂ አላመሰገኑንም።»

«አሁን እንቅልፍ ሳትወዱ፤ መጠጥ ሳታበዙ፤ ገንዘብን ጠልታችሁ ሰውን ወዳችሁ፤ ተግታችሁ ይህንን ሥራ እንድትፈጽሙልኝ ተስፋ አለኝ። ለዚህ ሥራ እኔ እናንተን አምኜ ሰላደግሁ፤ እናንተም የምታምኑትን፤ ገንዘብ የማይወደውን፤ ድሃ የማይበድለውን፤ እናንተን የሚረዳችሁን ሰው እየፈለጋችሁ እያመለከታችሁኝ ከሥራው ማግባት ያስፈልጋችኋል።» (ጳውሎስ ፳፻፱ 1984፤ 360)

\* \* \*

በዐደዋ ጦርነት ከፍተኛ የሰው ኃይል ያቀረበው ነገድ፤

"እግረኛው እርግለሁ ሲል፤ ጫማው እየከበደው፤ አውልቆ እንዳይሮጥ አቀበትና ቁልቁለቱ፤ ጠጠር እየወጋው፤ የኋሊት እየተኮሰ እርግለሁ ሲል፤ ከእንዘርት የቀለለ የጁዬ፤ ከነብር የፈጠነ ቤጌምድሬ፤ ከቋንጣ የደረቀ ትግሬ፤ ከአምራ የረበበ ሸጭ፤ ከንብ የባሰ ጎጃማ እየበረረ በየጎዳናው ዘለሰው።.....ያን ቀን ከዐማራውም ከኢጣሊያውም እየቆሰለ እሚያነሳው እየታጣ ሐሩር እየያዘው በውሃ ጥም ሲጨነቅ ከየደገላው እሳት እየተነሳ አቃጥሎ ፈጀው። ያን ጊዜ መንገዱ ባይከፋ ፣ ሠራዊቱ በርሃብ ባይጎዳ፤ ዐማራ ጨክኖ ቢከተል ኖሮ ጣሊያን አንድ ለዘር አይተርፍም ነበር፤ አሰመራን አስለቅቆ ከጥንት ሀገሩ ይሰደው ነበር።" (ጳውሎስ ፳፻፱ 1984፤209)

በሌላ በኩል ይኸው ጦርነት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገብረየሱስ እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። ".....የሸዋ ፈረሰኛ፤ የጎጃም እግረኛ፤ የትግሬ ነፍጠኛ፤ ያማራ ሰልተኛ ከቦ ያናፋው፤ ይቀላው፤ ያንደገድገው ጀመር።.....ከእንዘርት የቀለለ የጁዬ፤ ተነብር የፈጠነ ቤጌምድሬ፤ ተቋንጣ የደረቀ ትግሬ.....ፈጀው፤ አሰጣው፤ ዘለሰው።" (ጳውሎስ ፳፻፱ 1984፤210)

\* \* \*

ጣሊያን ዐማራውን ለማጥፋት የበተነው ፣

«በሀገራችሁ ሰላም አሰፍነን ሰልጣኔና ብልጽግና እንድናሰፍን እግዚአብሔር ልኮናል። ይሁን እንጂ፣ የአማራና የኦሮሞ ጨቋኞች፣ ቀማኛና ሰው በላ ወታደሮቻቸውን አሰልፈውብን ይኸንን የተቀደሰና ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ተልኮ እንዳንፈጽም እያወኩን ነው።»

«የተከበርክ የትግራይ ሕዝብ ሆይ! እነዚህን የአማራና የኦሮሞ ቀማኛ ሸፍቶች በመንደርህ ሲዘዋወሩ ብታገኝ እህል ውኃ ሳታቀምስ ፣ ጥይትህን እየተኮሰክ እንደ ውሻ ከመንደርህ እንድታባርራቸው እናሳስባለን።»

« እነዚህን የአማራ ሸፍቶች ወደ መንደራችሁ ተጠግተው የሚበላም ሆነ የሚጠጣ ነገር ሊገዙ ሲቀርቡ አባርሯቸው። አዝናችሁ ምንም ነገር፣ ምንም ዓይነት ርዳታ እንዳታደርጉላቸው አጥብቀን እናሳስባለን። ከመሃላችሁ ይኼን ትዕዛዛችን ተላልፎ አንድ ሰው እንኳ ለአማራ የሸፍታ ወታደር አንዲት አንባሻ ሲለግስ ወይም ሲሰጥ ቢገኝ ፣ ምህረት የሌለው ቅጣታችን በሁላችሁም ላይ ይደርሳል» (ተጫኔ ጀምበሬ፣ 2002፣ 214) ሲል ቀስቅሷል።